

# የአሳ ጎርጓሪው ደረጀ ሃብተወልድ ጉድ!



የአማራውን ንቅናቄ ለማወክ ከተመደቡት አድርገዎች አንዱ ደረጀ ሃብተወልድ ስለመሆኑ ስራው እየመሰከረ ነው። የራሱን ማንነት ደብቆ ስለ ሌሎች የሚያወራ ግብዝ። ይህ ሰው ዝም ሲባል ግዜ ብዙ ተንቀለቀለ።

"ጅብ በማያውቁት ሃገር ሄዶ ቁርበት አንጥፋልኝ ይላል።" አሉ አበው። አያ ጅብ በማይታወቅበት ሳይሆን ሚታወቅበት ሃገር ሄዶ ቁርበት ሲጠይቅ ደግሞ በጣም ይደንቃል። ከአይነ ስባቸው ያለውን ቆሻሻ ሳያነሱ፤ የሌላውን ጉድፍ ለመጥረግ የሚዳዱ ግብዞች እጅግ አይመቹኝም። ይህን ከማድረግ ይልቅ ዝቅ ብለው - ድምጽ አጥፍተው - ፈረንጆቹ እንደሚሉት at low profile ቢቀመጡ ይበጃቸው ነበር። እምቢኝ! አሻፈረኝ

ብለው እንደ እብድ ተኩላ ከተቅበዘበዙና እንደልባቸው በመወራገጥ ከሞከሩ ግን "አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል" ነውና ነገሩ በመጀመርያ የሚፈጥጠው የራሳቸው ጉድ ይሆናል። የዚህን አድርገዬ ሰው ጉድ ከመዘርዘሪያ በፊት እንደወትሮው ባለፈው ሳምንት የለጠፈውን እንመልከት። የዚህን ሰው ጉድ በደንብ እያወቅን ዝምታን በመረጥን ቁጥር ምላሱ እየረዘመ መጣ።

የግንቦት ሰባት "ጋዜጠኛ" ደረጀ ሃብተወልድ "ዝም አልልም!" ሲል በፌስ ቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረውን ጽሁፍ አየነው። ጽሁፉ አያሌው መንበር በሚባል የቀድሞ የወያኔ አገልጋይ "ጋዜጠኛ" ላይ ያነጠጠረ ነበር። "(አያሌው መንበር) በአማራ መገናኛ ብዙሀን ኤጀንሲና በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ውስጥ ይሠራ የነበረ ሲሆን፤ ወደ አሜሪካ ያቀናውም ተሰዶ ሳይሆን ዲቪ ደርሶት ነው። ምናልባት ሀገር ከለቀቀ በኋላ ሀሳቡን ለውጦ ከሆነ ቀደም ሲል በአማራ መገናኛ ብዙሀንም ሆነ በኢ.ዜ.አ መሥራቱ ሊያስከንነው አይገባም ብለን ጥብቅና እንዳንቆምለት፤ ልጁ አሜሪካ የገባው ከOctober 15, 2014 በፊት ነው።" ይልና ይህ ግለሰብ "የአማራ አክቲቪስት ነኝ" የሚል ከጻፋቸው ነገሮች ውስጥ አንዳንዶቹን አስፍሯል። ይህንን በማድረጉም ከፋኛ ይኮንነዋል። መኮነ ላይ ቅሬታ የለኝም። በእርግጥ ስለ ልጁ ብዙ ያውቃል - ምናልባትም ከልጁ ጋር አብረው ሰርተው ሊሆን ይችላል። ቅሬታዬ እና ጥያቄዬ ደረጀ ሃብተወልድን ይህንን ለማለት የሞራል ስልጣኑ አለው ወይ? የሚለው ላይ ነው። ይህንን የምጠይቅበት ምክንያት አለኝ። ደረጀ ሃብተወልድ በዋልታ የወያኔ አገልጋይ በነበረ ግዜ በነጻው ፕሬስ ጋዜጠኞች ላይ እጅግ ዘግናኝ ነገሮችን ፈጽሟል።

ልብ በሉ! እነ በረከት ስምኦን ደረጀ ሃብተወልድን ከኮምቦልቻ (ወሎ) ወደ አዲስ አበባ ሲያዘውሩት በህወሃቱ ዋልታ የኢንፎርሜሽን ማዕከል ተቀጥሮ የፕሮፓጋንዳቸው አካል እንዲሆን ነበር። ደረጀ ሃብተወልድ በዋልታ እና በወያኔ የፕሮፓጋንዳ ተቋማት ተቀጥሮ በታማኝነት ለረጅም አመታት አገልግሏል። ይህ ሰው የብአዴን አባል ስለመሆኑ ግን ከወሬ ባሻገር የአባልነት ካርዱን አላየንም። በስራው ግን ከአባል በላይ ነበር። ወያኔ ጉያ እያለ ታማኝነቱንም ከአባላቱ በላይ አሳይቷል። ይህንን እሱም አይክደውም። በኢሳት ውስጥ ያሉ ባልደረቦቹም አይክዱትም። እነ ሲሳይ አጌና በዚያን ወቅት በግሉ ፕሬስ ውስጥ ሆነው ይህ አድርገዬ ምን ያደርግ እንደነበር እያወቁ ዝም ማለታቸው ግን አሁንም ይገርማል።

"ነጻው ፕሬስ መጥፋት አለበት" ብሎ በአደባባይ ከመናገር አልፎ እንዴት መጥፋት እንዳለበት ከህወሃት ከድሬዎች ጋር ሲመክር የነበረ ሰው ስለመሆኑ ሁሉም ያውቀዋል። በትክክል እንደማስታውሰው እነ አቶ ክፍሌ ሙላት እና ሃብታሙ አስፋ የነጻው ፕሬስ አመራር አባላት በነበሩ ግዜ ከህወሃት ካድሬዎች ይደርስባቸው የነበረው ፍልሚያ ቀላል አልነበረም። ደረጀ ሃብተወልድን በደንብ የማስታውሰው ያን ጊዜ ነው። በኢ.ቲ.ቪ ሳይቀር ቀርቦ ይናገር የነበረው ጸረ-ፕሬስ ንግግር ፈጽሞ ከአእምሮዬ አይጠፋም።

ይህን ሰው ከልደቱ አያሌው ጋር የሚያመሳስለው ብዙ ነገር። ሁለቱም አደገኛ ከሃዲዎች ናቸው። ሁለቱም አደገኛ አድርገዎች ናቸው። ሁለቱም አደገኛ ተንሸራታቾች ናቸው። የቅንጅት ግርገር ሲጀመር ደረጀ ሃብተወልድ - ልክ እንደ ልደቱ ወደ ነጻው ፕሬስ ጎራ ገባ።

ደረጃ ሃብተወልድ በምርጫ 97 ሰሞን የአውራጃው ዳዊት ከበደ ወደ ሃዳር ጋዜጣ ያመጣው። ከዚያ ከነጻው ፕሬስ ጋዜጠኞች እና የቅንጅት አመራሮች ጋር አብሮ ታሰረ። ከዚያ ከነዳዊት ከበደ ጋር ቀድሞ ተፈታ። ከዚያ በኬንያ በኩል ሆላንድ ገባ። ዛሬ ዳዊት ከበደ ፕሮፓጋንዳውን በአውራጃው ታይምስ ከአዲስ አበባ እየሰራ ነው። ደረጃ ሃብተወልድ ደግሞ በኢሳት ውስጥ ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው። የሚሰራው ስራ የጋዜጠኝነትን ክብር የሚያጎድፍ መሆኑ ብቻ አይደለም። እነሱ አለወቁት ይሆናል እንጂ የዚህ አድርባይ ሰው ስራ ግንቦት ሰባት / ኢሳት ስም የበለጠ እያጎደፈው መጥቷል።

አድርባዮች ለሆዳቸው ሲሉ ውደሳ እና ሙገሳ ያደርጋሉ። በነጻ ሜዳያ ስም እንቀሳቀሳለሁ እያል እየተገዘተ ያለው ኢሳት ውስጥ ገብቶ - "ብርሃኑ ነጋ ጫካ የገባው ስልጣን ፈልጎ ነው ይሉታል። ከሆነም ደግ አደረገ።" እያለ ሚያሞግስ ጋዜጠኛ ሳይሆን ፕሮፓጋንዲስት ነው። ዋልታም ያስለመደው ይህንኑ ነው። ደረጃ ዛሬ የግንቦት ሰባት ሰው ስለሆነ ማንም አይናገረውም። ወይም የወያኔነቱ ስራ አይነገርበትም። ዛሬ ለኢሳት ስለሚሰራ ያለፈው ኃጢአቱ ሁሉ ታጥቦ ብፅጹ ወቅዱስ ሆኗል። ይሁን። ግን አይኑን በጨው አጥቦ "በመስተዋት ቤት ያለ ሰው እንዴት ቀድሞ ድንጋይ ይወረውራል? አንድ ዐይን እንዴት በአፈር ልጫዎት ይላል? አዎ፣ እንደ አያሌው መንበር ያሉ በትግልና በነጻ አውጭ ስም ተመሳሳይ የገቡ አረሞች መነቀል ወይም በራሱ ድርጅት ቋንቋ "ተሀድሶ" ማግኘት አለባቸው።" ብሏል አቶ ደረጃ። እሱስ ተሃድሶ ገብቶ ይሆን? ወይንስ ተሃድሶ ማለት የግንቦት ሰባት አባል መሆን ነው? ደረጃ ደፋርም ነው። በዚያው በፌስ ቡክ ገጹ "እንዲህ ያለውን ሀገራዊ ሻጥር እየሰማን ግን ዝም አንልም!" ብሎናል።

የግንቦት ሰባት እና የኢሳት ሰዎች ይህ ፕሮፓጋንዲስታቸው ሲቸከቸኩ ላይክ ያደርጉለታል። ሁኔታው የነሱው አቋምም ይመስላል። ቀድሞ የወያኔ የነበሩ አሁን በኢሳት ግንቦትን የሚያገለግሉ እነ ኤርሚያስ ለገሰ፣ ጁነዲን ሳዶ፣ ሌንጮ ለታ... ወዘተ የመሰሉትን ሰዎች በጀርባቸው አዝለው እየዘሩ፤ በሌሎች ላይ ስብእናን የሚነካ ስም ማጥፋት "ካራከተር አሳስኔሽን" መጀመር ራሱ እጅግ ደካማነት ነው።

አድርባይነትም መጠን አለው። የኢሳቱ ደረጃ ሃብተወልድ ማንብደድ ግን ጣራ ነካ። እነ ብርሃኑ ነጋስ ቢሆኑ እንደዚህ አይነት የከረፋ አድርባይ አስቀምተው የወያኔን ጋዜጠኞች ለመቃወም ስምን ሞራል ይኖራቸዋል?

**ዳግም ነኝ።** የኢሳት እና የግንቦት ሰባት ደጋፊ ነበርኩ። አሁን ግን በድርጅቱ ስራ አፈርኩ!